

የውሃውን ያፍሉ ትእዛዝ ሲሰጥ ምን ማድረግ እንዳለብዎት

ውሃውን ያፍሉ ትእዛዝ የሚሰጠው ሊጎዱ የሚችሉ ባክቴሪያ ወይም ሌሎች ፍጥረታት በውሃ አቅርቦቱ ውስጥ ሲገኙ ነው። ውሃውን ያፍሉ ትእዛዝ በሚሰጥበት ጊዜ ሁሉም የምግብ ተቋሞች የሚከተሉትን ማድረግ አለባቸው።

1 ክንፍኔዎችን ማቆም

- ✦ ይህ ማለት፦ ትእዛዙ እስኪነሳ ድረስ ሁሉንም የምግብ አገልግሎቶች ያቁሙ
- ✦ ማብሰል፣ የምግብ ዝግጅት እንዲሁም ማጠባበቅ ጨምሮ



2 በውሃውን ያፍሉ ትእዛዙ ወቅት

- ✦ እጅን መታጠብ
 - እጆቻችንን በሳሙና እና ለብ ባለ ውሃ ለ 20 ሴከንዶች ይታጠቡ
 - እጆቻችንን በንጹህ የወረቀት ፎጣዎች ያድርቁ
 - ከታጠቡ በኋላ፣ የእጅ ማጥፊያ ይጠቀሙ
- ✦ ታጥቦው የነበሩ ትኩስ ምርቶችን ሁሉ ይጣሉ
- ✦ ማንኛውንም ህመም ለህዝብ ጤና ክፍል ያስታውቁ 206-296-4774




3 ትእዛዙ ከተነሳ በኋላ

- ✦ ሁሉንም የውሃ መስመሮች ለ 5 ደቂቃ ያህል ውሃ ይልቀቁባቸው
- ✦ ምግብ የሚነካቸውን ሲንኮች እና ቦታዎች ይጠቡ፣ ያለቅልቁ እንዲሁም በማጽጃ ፈሳሽ ያጽዱ
- ✦ የበረዶ መስሪያዎችን ባዶ ያድርጉና ውሃ ይልቀቁባቸው፣ ውስጣቸውን በማጽጃ ፈሳሽ ያጽዱ፣ መጀመሪያ የሚወጣውን በረዶ ይጣሉት
- ✦ የመጠጥ ማሽኖችን ፈሳሻቸውን ከውስጣቸው ያድርቁ እና ይጥቡ፣ መስመሮቹን ያለቅልቁና በፈሳሽ ማጽጃ ያጽዱ
- ✦ የሰሃን ማጠቢያ ማሽኖችን ባዶዎቻቸውን ለሁለት ዙሮች ያሰሩ
- ✦ ሁሉንም ድስቶች፣ ኩባያዎች እና ሰሃኖች ይጠቡ፣ ያለቅልቁ እና በማጽጃ ፈሳሽ ያጽዱ



4 ዳግም መክፈቻ መመሪያዎች

ለዳግም መክፈት ፍተሻ/ፍቃድ የህዝብ ጤና ክፍልን ያናግሩ፡ 206-263-9566



ዝርዝር መመሪያ ለውሃውን ያፍሉ ትእዛዝ እና ለምግብ ተቋሞች

ሁሉም የምግብ ተቋሞች በውሃውን ያፍሉ ትእዛዝ ጊዜ የሚከተሉትን ማድረግ አለባቸው፡-

ስለ ቅደም ተከተሎች ምንም አይነት ጥያቄ ካለዎት፣ የህዝብ ጤና ክፍልን በ 206-263-9566 ያግኙ።

1 ከንቀኔዎችን ማቆም

- ✦ ውሃውን ያፍሉ ትእዛዝ የሚሰጠው ሊጎዱ የሚችሉ ባክቴሪያ ወይም ሌሎች ፍጥረታት በውሃ አቅርቦቱ ውስጥ ሲገኙ ነው።
- ✦ ትእዛዙ እስኪነሳ ድረስ ሁሉንም የምግብ አገልግሎቶች እንቅስቃሴዎች ማቆም ያስፈልገዎታል።
- ✦ የአካባቢው የውሃ እና የጤና ክፍሎች ውሃው አስተማማኝ የመጠጥ ውሃ ደረጃዎችን እንደሚያሟላ እስኪወስኑ ድረስ ማንኛውም የምግብ አገልግሎት እንቅስቃሴን እንዳይቀጥሉ።

2 በ ውሃውን ያፍሉ ትእዛዝ ወቅት

- ✦ ሁሉንም የመጠጥ ውሃ ምንጮች ያግዱና እንዲሁም ሁሉንም በረዶዎች ይጣሉ
- ✦ ከትእዛዙ በፊት የታጠቡ ማንኛውም ምርቶች (አትክልቶች፣ ፍራፍሬዎች፣ እና ቅጠላ ቅጠሎች) መጣል አለባቸው።
- ✦ እጆችዎን በሳሙና እና ለብ ባለ ውሃ ለ 20 ሴከንዶች ይታጠቡ። በንጹህ የወረቀት ፎጣዎች ያድርቁ። በእጅ ማጥሪያ መጠቀምን ያስከትሉ። ለሙብላት ዝግጁ የሆኑ ምግቦችን በባዶ እጅ መንካትን አይፍቀዱ።
- ✦ በተወሰነ የምግብ ዝርዝር የመስራት እድል ሊኖር ይችላል፣ የእርስዎ ተቋም ብቁ መሆኑን ለማወቅ የህዝብ ጤና ክፍልን ያናግሩ

3 የውሃውን ያፍሉ ትእዛዝ ከተነሳ በኋላ

- ሁሉንም የውሃ መስመሮች ለ 5 ደቂቃ ያህል ውሃ ይልቀቁባቸው እነኚህ ላይ ውሃ መልቀቅ ያስታውሱ፡- ቧንቧዎች፣ በረዶ መስሪያዎች፣ የመጠጥ ማሽኖች፣ ሰሃን ማጠቢያዎች፣ እንዲሁም የቧንቧ ውኃ የሚጠቀሙ ሌሎች ስርዓቶች ላይ ሁሉ።
- ✦ የበረዶ መስሪያዎችን ይጠቡ እና በማጥሪያ ፈሳሽ ያጽዱት። መጀመሪያ የሚወጣውን በረዶ ይጣሉት።
 - ✦ የቧንቧ ውሃ የሚጠቀሙ የመጠጥ ማሽኖች መድረቅና ውሃ ሊለቀቅባቸው ያስፈልጋል።
 - ✦ የሰሃን ማጠቢያ ማሽኖችን ባዶዎቻቸውን ቢያንስ ለሁለት ዙሮች ያሰሩዎቻቸው። የሰሃን ማጠቢያ ማሽንዎ በትክክል እየሰራ መሆኑን የኬሚካል ማጽጃውን በተገቢው የምርመራ ቁራጭ ወረቀቶች (ከ 50 – 100 ppm ለክሎሪን) ወይም የውሃውን የሙቀት መጠን በ ፯፻ ላይ በማየት (180° F)።
 - ✦ መገልገያ መሳሪያዎች ፣ ኩባያዎች እና ሰሃኖች በድጋሚ መታጠብ፣ መለቅለቅ እንዲሁም በማጥሪያ ፈሳሽ መለቅለቅ አለባቸው።
 - ✦ የወራጅ ውሃ ጥልቅ ጉርጓዶች በውሃ መጽዳት አለባቸው። ጉርጓዶቹ አገልግሎት ከመጀመራቸው በፊት መድረቅ፣ መለቅለቅ እንዲሁም በማጽጃ ፈሳሽ መጽዳት ይኖርባቸዋል።

4 ድጋሚ መክፈት

ከመክፈትዎ በፊት የህዝብ ጤና ክፍልን በ206-263-9566 ያነጋግሩ።